

“ԳՈԼԵ ՀՅՈՒ” – “ՔՄԱՋԻՆ ՀՅՈՒ”

ፈጥረምና አምሳካችን፣ ቤታችንና መደረሰኑታችን፣ ክህን፣ ላዕስ ክፍታችን
ንተው፣ የተው ነገሮታችን አያስስ ክርስቶስ፣ ለእና፣ ለማለችን ሰል፣ የጋመዎን ጽምና
የጋለያዎን ጽለው፣ ያስተማሪውን ትምህርና ያደረጋቸውን ተአምራት፣ የደረሰበትን
ፈተናና የታብሔቶዎን መከራወች እያደታውዙን፣ እና ትብቅን፣ የእርስን ልሎግ ተከትሉን፣
እነዚህን የቀይማጥት ምግባራት፣ በአየራተችን ፈቃድን፣ በንፍስ፣ በሥራና በመንፈስ እየፈጸምን
የሞንጻተፍበትን፣ የዘንድርዎን “ዓቢይ ጽም” – “የሁ-ቋይ ጽም” የሞንጻውን፣ ታሳቀ ጽማችንና;
እነዚ፡ በያለንበት ለመቀበላ ስለበቃን፣ ለወ-ል እግዢስትራርን እናመስማዣዎላን፡

+ + +

በቀድ-ስ. ከ.ዳን: የእግዥ አበበር መንግሥትና አገር የኩነትዎ:

የድንግል ማርያምች እትወዳደር ለቻች!

ԱՐՅՎ ՂՂԻՒՄՆԵՐ ԻՐՅՎ ԹՐԺՎՈՒՄ ԱԽԱՋ ԶԼՄՈ ԼԴԱԴԿԻՒՄՆԵՐ!

በእርಡ : በእው-ኋምላክና **በልቻ :** በአ.የሰት ክርስቶስ ስም :

የተለመዶው እናየሻያዊ ስላምታችን፡ በደረሰዎች ይደረሰችሁ!

ի՞համ հերձի՞” այ ութեա բառաշնչ: ԵսԴ: Ք“ԶԱՅ ՀԳԹ” (ՔՍՀՁՆ ՀԳԹ) տապօթ: Գիտություն բառաշնչ ունեալ ուժութ տառի: ՈՒՅԹ ՈՒՅԹ ՄԱԿԱՅ: Ո“ՀԱՄ ՀԵՐՁԻ՞” տառակա աւագու զլուկ փրան: ՀՀԻԿԱՅ ԱՐԴ: ԵՌՈՎ ՓԱՌԱՆԱ: ՀՃՊ ՇԱԼՈՒ: ՈՒՖԴ ՈՒՄՈՒ: Ք“ՀԱՅԻՒՆ ՀՔԳԹ” գուղու գուղու: ՈՒՂՂՈՎ ԱԳՈՒՆ ԱԳՈՒՆ ՀԳԹ:

իբրայ ցցո տաղԱ.թ Ուժի: “մուշօվ” հոգութ: իրենէի ք ձ ձեւք:
ձուկի ու լուսի առ ավազ” Թքք: “ցտ ձւութ” հոգութ: իփութ Քիէի ք ք
ձեւք: ձուկի ու լուսի: Հընդ Պ. Գ. Իունինի: Դուն պայմանի աշխար:
ձուկի ու լուսի ու գլուխութ բազմաթափանակ: Բայց այս գործութ անուն:
անուն: ինչ անուն կամ անուն անուն: Անուն անուն անուն:

ከእነዚህም ወር፡ የሥራዎት ጥሮንና ወለቀን ድጋፍ፡ የዘማዣናንግ ከታብ የየዘመኑን
በዚህ በዘመኑ ስለዳ ወር ገጽ ለይ፡ በጀመ-እትጥቅና ሰነድ ግርና ስለሚገኘ፡ ችልንግ
እየከፈታቸው እንደተጠቀሙባቸው ይበላፍቸል፡፡

መዋል ወሙ፡ መልካም-ን የንሰሳ ፍራይቻንን አበርከተን፡ የበለጠዥ-ንም የመንፈል
ቁዕስ ወጪ ተቀብለን፡ በርሃኑ ትንማኬውን ለማከበር እንደምንበቅ፡ በቻና ፍጥረያቻን
እናምናለን! እኩን፡

+ + +

-6-

የኢ.ፌ.ዲ. የግብር ስንብታና ማመናቸ፡፡

እንደጊዜ በግብር ተቀጥሱ የሚከበሩ፡ በግም ወራት የሚውሉ፡ ስንብታት አለ፡ እነዚህም፡ “በረሱ ይገም”፣ ወይም፡ በአሁንዋ አነጋገር፡ “ሁዳድ” የሚባለው ይገም፡ ከመማጣቱ በፈተና ከገባ በንብ ያለት፡ ስንብታና የሰንበታቸ ለለዓለማውያን የእውቅድ ዕለታት፡ እንዲሆም፡ ከእናርስ ወር የተያያዘት ስምንቻት ፍቃው፡፡

ከእናዚህም፡ ቁጥማቸ፡ “መርዓዊ” እና “ዘዴረድ” የሚል ለያጭ የተሰጠቸው፡ ለለዓለማውያን ስንብታት ፍቃው፡ “መርዓዊ” የተባለው ስንብት፡ በቅጽሳት መጽሕፍት ተክሏ እንደማንበበው፡ አየሰሳ ከርስቶስ፡ በፊት ዓይነ የሚቀበለው የመስቀል መከራ፡ ለእናርስ፡ የመጀርኑ፡ የመርግ በግል ለሰነድ፡ ይህም ዘዴውን፡ እንደእናርስ ወይማቸበለባት፡ ወደአየሩስላም የጀመራውን ጽሑፍ የሚያዘዘው፡ ከ“ገመ አ.ት.የአ.የ” ማብቃያ ሲጠል በንብ ያለው ዕለት እውቅድ ሲሆን፡ የግብር ይገም መግቢያና ለ“ገመ አርቃል” ሲቻ ወከማ የሽኑው፡ ተከታታ ዕለት እውቅድ፡ “ዘዴረድ” (“ቁበሳ”) የተባለው ነው፡፡ ለለእነዚህና ከዚህ ተያይዘው ሲለማቸቻለታ፡ “ቁድስት”፣ “ምኩስ-ብ”፣ “መዋጥ”፣ “ደብረ ሙይተ”፣ “ገብር ኔር”፣ “እቅዱያል” እና “ሆማዕና” ሲለተባለታ፡ የእውቅድ ስንብታት፡ ከዚህ የሚከተለት አጭሞር መግለጫዸ፡ በመጠኑም ለሆነ የሚረዳለቸል፡-

መርዓዊ፡፡

ከየተቻት ይ እውቅድ፡ እስከ ስንብት፡ ይሆኝ ዓ. የመንት፡፡

በግእዝ፡ “መርዓዊ” ማለት፡ “መጀር” ነው፡፡ ቤታቻን አየሰሳ ከርስቶስ፡ ሪፖን፡ በመጀር መስለው ተናግሩዋል፡ ይህም፡ “የየ-አንበሳ ያቀ መካመ-ርት፡ ወደእናርስ ቅርቡው፡ እናና ፋይወያን፡ በዘመ ገዢ የምንጠሙው፡ ያቀ መካመ-ርትህ ጽን የሚይጠሙት፡ ለለምንድር ነው? አለ-ት፤ ቤታቻን አየሰሳም፡ እንዲሆ አሳቸው፡ ‘ማይወቹ፡ መጀርው፡ ከእናርስ ወር ሚለ፡ ለያዘን ይቻላለ-ት? ነገር ጽን፡ መጀርው፡ ከእናርስ የሚውሰድበት ወራት ይመጣል፡ በዘመ ገዢ ይመማለ፡፡’ ያቀምም፡ “በዘመ ገዢ፡ የእግዥአብዕር መንግሥት፡ መብራታቸውን ይዘው፡ መጀርውን ለቀበሌ የውጭ፡ በሥር ቁናቸውን ተመሳሳይ!” በሚለት ቅለ-ቻ ይታወቂል፡፡ መንፈሰ ቁጥራን የተመለ ቁጥራን ይድቃንም፡ እናርስ፡ ቤታቻን አየሰሳ ከርስቶስ፡ በመጀር መስለው ተናግሩዋል፡ ለዘመም፡ መጥምቀ የአንበሳ፡ “እናነት፡ እኔ፡ ከርስቶስ አይደለሁም፤ ነገር ጽን፡ ከእናርስ በፊት ተልኩአለሁ! እንዲሆሁ፡ ሪፖን፡ ተመስከራልቻልቸ፡፡ መጀርው፡ ያለቸው እናርስ፡ መጀር ነው፤ ቅዱ የሚሰማው ማይወጥ፡ ጽን፡ በመጀርው ይምዕ፡ እናቸ ያለ ይለዋል፤ እንጋዣሁ፡ ይህ ያለታው ተፈጸመ፤ እናርስ፡ ለልቀ፡ እኔ ጽን፡ ማንበልቸ፡፡” በለው የተናገዙው ቅል፡ እንዲ ማስረጃ ይገኘል፡፡

ስለዘመ፡ ቤታቻን አየሰሳ ከርስቶስ፡ ወደፊት፡ በፊት ዓይነ እንዲቀበለው፡ የሚጠበቀው መከራ፡ ለእናርስ፡ እንደመጀርኑት በግል፡ መስቀል-ም፡ እንደወርግ አኋጋጌ ተደርጋ፡ ተንበቀ፡ በቅጽማያ፡ በቅጽሳት ነበረት ለለተናገዙ በቅጽሳት መጽሕፍት ለለተናገዙ፡ ከ“ገመ አ.ት.የአ.የ” (ከነዚ ይገም) ቅልው ያለው ዕለት እውቅድ፡ “መርዓዊ” ተብልል፡፡

በዚህ የሰንበት ሲለጊልማዊነት በቀጣለባት ዕለተ እኩል የሚከመረው ፈመሳሪያ፣ ከዳዋት መገመር-ራት፣ “መውእቂስ፣ ከመ መርዳዊ፣ ካይወቅና እምጽርአብ፣ ይተፌሃሚስ፣ ከመ የርብጥ፣ ካይማርድ ፍጥቶ፣ እምአክናኬል ስማይ፣ መ-እና! ” የሚለው ነው፡፡ “እርስዎ፣ እንደመ-ሽኑ፣ ከእልፍና ይወጣል፤ እንደእርስዎም፤ በጥም ሰራተኞች ይስ ይለዋል፤ መውጭውም፤ ከስማይ ይርቻ ነው!” ተብሎ የሚተረገሙው፤ ይህ ቅል፤ ፖታችን አየዘለ ክርስቶስ፤ በፊለተ ዓይነ፤ በሁማማት መስቀል የሚቀበሌትን፤ የመ-ሽኑን ዓዋ መከራውን፤ አጠቃው ወደሚጠቃለጥበት፤ ወደአየሩለለም የሸጠውም፤ ያን የግሥታዊ ገዢ የሚያከናወነው፤ እንደሁ እንደሮ፣ የመአካታል፤ ይገዢውም፤ እንደ ፍጥና አርብጥ፤ ለአገኘ ለማንነቱ፤ ለማጥርጋለትም ታላቁ የእውነት ዓለማና እምነት፤ ያመ-ን አስተማናበት በሚጠይቷ መሥዋዕትነት ተዋግኑ፤ የድል አከላልን እንዲቀዳለ ወደሚያብቃው የሰላፍ ማሻ ለመድረሰ፤ በፍክም ቅሬታነት ከሚያደርግው ተደራም ዝር በማመሳሰል መ-ሮን፤ በትንበቃ ቅል እፈጻሚ ስለታየ ነው፡፡

ይህንም እውነታ፤ እንዲህ የሚለው፤ በፊለቱ የሚናበበው፤ የእኩል ከደንተ የምሥራቅ ቅል ያረጋግጣዋል፡- “ይታችን አየዘለ፤ ...ወመራ ተለተኛ ደቀ መካመርቂን፤ ወደእርስ አቅርቦ፤ እንዲህ አገኘው፤ እናሁ፤ ወደአየሩለለም እንወጣለን፤ ለለለው ልጅ፤ በንብረት መሻሻቂት የተኩረው ተለ፤ በእርስ ልጅ ይርስ ይፈጸማል፤ ለእሳካቢ አሳልዎ ይሰጠታል፤ ይዘበቃበታል፤ ይሰድበታል፤ ይተቀበታል፤ ይገርፋታል፤ ይገድለታል፤ በያስተኞቃቄም ቅን ይነማል፤ እናርስ ገን፤ ከዚህ ገንጻ፤ ያስተዋለት ነገር የለም፤ ይህ የተኩረው ቅል፤ ለእኩስ፤ ተመርጻቸው ነበርና፤ ወንድ እንዲለም፤ አገውቀም፤” (ማቴ. የተ-ገዢ፤ ይፈቻ፤ ይ-ገዢ፤ የአ. የተ-ገዢ፤ መዘ. የተ-ገዢ፤ ወቅ. የተ-ገዢ፤ ይፈቻ-ማዢ፤)

ምንበብ:-

ልኝ ቅር. የወዳ. የተ-ገዢ፤ ቅ. ይ-ገዢ፤

ሸኢ. የወዳ. ይፈቻ-ማዢ፤ ቅ. ይ-ገዢ፤
አዋ. የወዳ. የተ-ገዢ፤ ቅ. የተ-ገዢ፤

ምስጠት:-

መዘ. የተ-ገዢ፤ ቅ. ይ-ገዢ፤

መውእቂስ ከመ መርዳዊ ካይወቅና እምጽርአብ፤
የተፌሃሚስ ከመ የርብጥ ካይማርድ ፍጥቶ፤
እምአክናኬል ስማይ መ-እና፤

እርስዎ እንደመ-ሽኑ ከእልፍና ይወጣል፤
እንዲርብጥ፤ በጥም ሰራተኞች፤ ይደሰታል፤
አውጠው፤ ከስማያቻ ይርቻ ነው፤

ወንጻል:-

ማቴ. የወዳ. ይፈቻ-ማዢ፤ ቅ. ይ-ገዢ፤

የሰኗኗቱ ተጨማሪ የምንበብ

በዚህ ክፍል የተጠቀሱትን በቀን መቀጠረው ልጅ የተመለከተትን፤
የምንበብና የምስጠት የወዳ-ይሸዢ በሙሉ፤

ዘመንኛው እና የዚህ አገልግሎት

ከየከተት ተ እናደን፡ እስከዚ ቅን ለንበት፡ ጽዋት ዓ. ፈ. የለው አምንት፡

“ՃԹ ԽԱՎԱ” ՔԴՂՋՄ ՔԳՈՅ ՃԳՄ ՄՊՈՒՅ (ՓՈՂ) ՔՇՆՎՄ: ՔԾՔ ԳԵՄ
ՀԱԽԵԾԻ ԻԽԱԾՈ ԵԾ ԳՐԵՒ ԲՊՉ ԳՐԵՄ ԴՊՄՆԴ: ՈՂՀԿՄ: “ԱՎՀՁ” ՅՈՂԱ: “ԱՎՀՁ”
ԲՊՉ ԳՐԵՄ: “Հ” ՈՃՔ ՈՂԿԸ: “ՎՀՁ” ԻՄԿԼՄ ԲՊՀԿՄ ՖՃ ՔԴԴՇ ՈՒՇ: “Հ”
ՄՊԿ ՈՂԿԸ: “ՎՀՁ” ՈՄԿԼՄ ՀԴԴՔՀՔՄ ԲՊԿ ՅԵՇԵԿՄԱ: ԴՊՄՆԴ: ԱՎՀՁ”
ՔԴՂՋՄ: “ՈՂՔ ԱՔ ՄԱՀ ՄՎՀՁԴՅ” ԲՊՉ ԲՊԿԼԽԴ ՔՀՊԱՀԱՈՒԾ ՖՃ:
ԲՊՉԿՈՒԴ ՈՂՐԻ ՆՎԱ:

ይህም፡ በበለቤ ከዳን፡ “እግዥአብቁርም፡ በደን ተራሱ ላይ፡ ወደተራሱው ሪሳዎል፤ ...ሙስናም፡ ወደሁዝቦ ወረዳ፤ እግዥአብቁር ያለውንም ቅል ነገሮችው፤ ...ጥላቀንም የምስክር ድማቶች፤ በእቸው ይዘ፡ ከተራሱው ወረዳ፤”፤ በእኩለም ከዳን፡ “ወሰኖ ክፍርያ ወሰት ለማይ፤ ተከናወል ክወረዳ እምሰማይ፤ ወሰዶ እኩለ እመስክቶው፤” ማለትም፡ “በስማይ ከሚኖሩው ከስማይ ከወረዳው የስዎ ላይ በቀር፡ ወደስማይ የወጪ፡ ማንኛም የለም!” በሚለው የቅዱሳት መሻሻል፤ ቅል ተወቃል፤ ይነው እኩል፤ በአባባዊ ሌያም፤ “ቅበሳ” ይባላል፤ (ዘዴ. ተሸ፻፡ ሂ-ጽሬ፡ መ፻፡ ደ-ታሬ፡ የተ. ባ- ጉዴ፡)

እኔርሰ፡ በያም፡ በገለጻቸው ተብብረው፡ ይሸው ቁጥር፡ በጀመሪያ ዓ. የመራዊቱ ወይል ድርጋግቶችው፡ መሳተቸው፡ ይል ስላማለቸው፡ ከተማያዙትንና ቅዱስ መስቀልንም ስላለመለሰለቸው፡ ለዘመኑ ይል መታሰቢያ ይሸበት ሆኖም፡ ጥምናውን፡ “ጋሙ አርቃል” በለው ወያዣ፡ ይህም ዘመኑ፡ እንዳይዘነር፡ ከዓለም ዘመኑ ወር ቁጥር ንባ እንዳያም፡ የቅድመት አበው ስላወሰን፡ የምንጠቃለሁ፡ በዘመኑ ወርከንያት መሸኑ ለታወቂ ይገባል፡፡

ጥምናበ፡-

፩፭ በ.ም. የመ. ዓ፡ ቁ. ዓ-፪፡
የመ. የመ. ዓ፡ ቁ. ዓ-፫፡
አዋ. የመ. ዓ፡ ቁ. ዓ-፬፡፡

ጥምስክ፡-

መሆ. ዓ-፫፡ ቁ. ዓ-፫፡

ተቀኑኝ ለእግዢአብዕር በፍርማት፡	ለእግዢአብዕር በፍርማት ተገኘ፡
ወተኞቸው ለመ. በረዳድ፡	በእርሰው፡ ፍእም ይሳይ ይበትቸው፡
አድንዕም ለጥበብ፡ ከመ አይተመካል ለእግዢአብዕር፡	ከእግዢአብዕር ቁጥር ለመዳን፡
	ጥበብን አድንታቸው የዘ፡፡

ወገናል፡-

ማቻ. የመ. ዓ፡ ቁ. ዓ-፭፡፡

የሰምንት ተጨማሪ ፍጥምናበ፡

በዘመኑ ከፍል የተጠቀሰትንና በቀን መቀበረያው ማይ የተመለከተትን፡
የምንበብና የምስቀለ ምልሬው ተመለከተ፡፡

ቁድስት፡፡

ከየከተት ጉድ አስተዳ፡ እስከኛው ቁጥ፡ ለንበት፡ ዓ. የለው ለምንት፡፡

ለመደበኛው የኔታቸን አየሰብ ከርሰቶስ “ጋሙ አርብዕ”፡ መንፈ የኋነው፡ የመጀመርያው አስተዳ፡ “ቁድስት” ይበላል፡ ለእግዢአብዕር ይሸበት ሆኖም፡ ተለይቶ የተቀመጠ፡ የተሰጠ፡ የቀረበ ነገር ቀለ፡ “ቁክስ” ሲለማሳል፡ ይህም ደለት ለንበት፡ ወይም፡ ለምንት፡ በፊት አንቀጽ፡ “ቁድስት” ተብለለቸ፡፡

ኔታቸን አየሰብ ከርሰቶስ፡ ከተምቀቱ በእኔ፡ በቅርቡም በረሃ፡ እርባ መዓልቸና እርባ ለለት የጠመውን ዘመኑ በማስታወሻ፡ እናም፡ እርሰ በስተማረን መንገድ እንጋጣት ሆኖም፡ “የኔታ ዘመኑ” ተብለና ተለይቶ የተሰጠቸ ዘመኑ መሸኑናን ለማመልከት፡ እንዲሆም፡ “ቁክስ” የኋነውን አምሳካ፡ ቅልን ተከተሉን፡ እናም፡ እየጋድጋድቸን እየረሳቸን፡ በቅድስና አድንተን ለማጥር፡ ባሕሪ ያለበት መሸኑን ለማሳሰብ፡ “ይህም፡ የሰንበት ለለዓለማዊነት የቅጠለባት ደለት አስተዳ፡ ይህም ለምንትና ይህም እርባ ቁጥ፡ ለእግዢአብዕር የተለየቸ ዓቸ” ለማስታ፡ “ቁድስት” ተብለ ተሰይልቸ፡፡

ይህም፡ “ወሰኩው የወ-ወከሙ ቅድስት ወ-እናቱ፣ አንተውኝ፡ ከ-ት ቅድስኗኝ፡ በተለግዥነውኝ! እስመ ድጋፍ፡ ካይ-በል፡ ‘ከ-ት ቅድስኗኝ፡ እስመ ቅድስት እኔ!’” ማለትም፡ “የጠራ-ቃሁ፡ እርሱ፡ እግዥአብዕር፡ ቅድስት እንደገኘ፡ እንደሆ፡ እናንተም፡ በአድራሻ-ቃሁ ገ-ለ፡ ቅድስኑ ገ-ኑ! እኔ ቅድስት ንጽና፡ እናንተም፡ ቅድስኑ ገ-ኑ!” የሚል ቅል ተፈፀድል፡፡” ይግሞም፡ “እስመ አዲው-ወ እግዥአብዕር፡ ለርከት፡ በእኔበለ ለቀድስኑት፤” ማለትም፡ “እግዥአብዕር፡ ለቀድስኑ እንደ፡ ለርከትኑት እልጠራ-ንም፡፡” በማለው የአምባለ ቅል ተው-ቁል፡፡

՚Ն-ՀՅԴԻՒԹՅՈՒՆ: Ի՞նք-է զայր լեռն: Հ-ԳԻՒՅՆ: Ոչց Ատաքը: ՈՎ-ԿՐԵՒՅՆ:
ԱՀՊԱՀՈՒԵԾ ՈՒ ԱՆՈՂԻ ՔՄԱՂՈՅ ՄԵՐԻՆ: ՓՔՑ ՈՂՄ Ի-ՄՈՒՔԸ ՔՊԻ ՀՅ:
ՈՒԽՄԻ: ՔՈՅՈՒ ԱԼԶԱՄՊԵՆԻ ՈՒՓՈՂՈՒ ծՈՒՏ ՆԻՒՅ ՔՄԱՀՄԱՎ-
ՔՄԱՀՈՒՄ-Գ ՔՄԱՀՈՒՄ: ԻՒԽ ՔՄԱՀԻ-ԼՄ: ԱՂՄ ՔՔԸ-Ը ՄԵՐԻ-
ՆՆԵՍ ՆԵՐԸ ՔՈՎԱՀԱ-:

ዶክ: “ተቀኑም ለእግዥ አብደር በፍርማት፣ ወተአውቆ ለመስ በረዳዊ፣ አድንዱዋል ለጥበብ፣ ከዚ አይታሙም እግዥ አብደር፡፡” ማለትም: “እግዥ አብደር፡ ለላኩ፡ ይለ ብቻም፡ በፍርማትና በረዳዊ ተገኘ! እንደይፈጥም፡ ተግባር ተቀበሉ!”

ይኝ፡ "እ.ይከል አሳዲ ገብር፡ ለከልና አጋዥነት ተቀባዩ፤ ወሰን አጥቢ፡ አሳዲ ይጠልኩ፤ ወከልና ያፈቅር፤ ወሰን አብ፡ ለአሳዲ ይተካሱ፤ ወለከልና እ.ይተካሱ፤ አ.ትክለሁ፤ ተቀባዩ ለእግዥአበበር፤ ወለንዋይ፤" ማለትም፡ "ለሽላት ገተቶ መግዛት የሚችሉው፤ ማንኛው የለም፤ ወይም፤ አንዳን ይጠላ፤ ትላተኞችዋንም፤ ይመድኙል፤ ወይም፤ ወደእንዲ ይጠራል፤ ትላተኞችዋንም፤ ይጠዋል፤ ለእግዥአበበርና ለገንዘብ መግዛት አት-ቻለም፤" (ይኝ ፊጥ. ዕ፡ ገጽ-፪፤ ይኝ ተስ. ዕ፡ ይ፤ መግለጫ. ዕ፡ ገጽ-፪፤ ማኅ. ዕ፡ ገጽ-፪፤ ማኅ. ዕ፡ ገጽ-፪፤)

ગુજરાત:-

δ·Π. Σ·δ. Ι·÷·Φ. Ι·Θ·-Ξ·Ξ·

δΓ δτ. γδ. δψ ψ. ΓΓ-ΓΓ:

Mr. G. H. Phillips:

፳፻፭፻:-

σΗ. ΤΤ. Φ. Ξ-Ξ

ወደኩሙኑ በረከቦ በያም፣
ወሰኑና ሥርዓት፣ በጀትና ቅብዕ
ወልንስ ተቋሽልነት በንገቡምሙ::

የኢትዮጵያ: በግም ደከመ: ሁኔታው: ተባንቸው:

σΥΛΛΑ:

σητ. σοδ. οὐδ. ϕ. δ-τζ:

የኢትዮጵያ ተጨማሪ ምንባብ

በዚህ ክፍል የተጠቀሰትንና በቁን መቆጠሪያው ማረጋገጫ የተመለከተትን;

የምንበርና የምስቀት ዝርዝርና ተ በመ-ለ::

ምክርብ::

ከየተት ፕሮ አስፈላጊ እስከመጋበት ፕሮ ቅን፡ ስንበት፡ ፕሮ ዓ. የለው ስምንት፡

በግዢ አርብኝ፡ ከ“ቁድስት” ቁጥሎ የለው፡ አስፈላጊና የተያያዘው ስምንት፡ “ምክርብ” ይባላል፡ “በተ መቅረብ”፡ ወይም፡ ከርስተናን የተቀበሉ መገኘት፡ ተሰብሰቦው፡ ወደፊጣሪቶው የሚጠረበበትና በአያዝነ ከርስቶስ በማት፡ ለመሳዣ የሰው ካር፡ ከእግዚአብሔር የተሰጠትን፡ የመንጋቢ ቅዱስ ጽዋዎች የሚያገኙበት፡ የመድኃኒቱ ዓለምን ቅዱስ ለማና ክበር ዓይ የሚቀበለበት በታ፡ “በተ ከርስተያን” እንደሚባል ማለት ነው፡፡ በከናወን አራቱ እምነት ዓንተው የቀበለት አይሁዳ፡ ሆኖም፡ የእለት በታቸውን፡ “ምክርብ” እያለ ይጠሩታል፡፡

የዘህ ሲያጠኗ ምሥጋር፡ እንደለለሙና ተለዋዩ አለው፡ ይ’ከወጥ፡ እግዚአብሔር አብ፡ እውነተኛና የተቀደበ ማደረጋዎው ይ’ገኘ በንድ፡ ጥንቃጋም፡ በመለከታዊ ተርሱና ተብለ፡ የወራዎች፡ ሂሳብ፡ በመጨረሻው ዘመን፡ በልዕስ መሥዋዕትና የምስክር ቀል ከፍን፡ ለሰጠው አበቃቻና በተገኘበት ስወቻው አይደለ፡ ለዘላጊለማዊ ህልወና የዘጋጀው “በተ”፡ ወይም፡ “አንዋ”፡ በፍጠር እናና በተፈጥሮ ቁሳቀበበች የተወራውን ስይ’ገኘ፡ እርስ፡ በእርካወጥና በመልከት የፈጻሚው ላይ፡ “ሰው” መ’ገኘ፡ ተረጋግጧ የሚታወስበት፡ የሚናገርበትና የሚታወቁበት ሰጥን፡ ከዚች ዕለተ አስፈላጊ ይሞሩ ባለው ስምንት በመ’ገኘ ነው፡፡

ይህን እውነታ፡ ይቀ መካመርቱ የ’ገኘት አዋጅት ስይቀሩ የተረዲትና የተገኘበበት፡ መምሃሬታው፡ ቤታቸን አያዝነ ከርስቶስ፡ በመስቀል መከራዎው ቅዱስ ከተኑሱ፡ መንፈሰ ቅዱስም ከወረዳለቸውና ከደረሰበቸው በታሳ መ’ገኘ፡ በልዕስ የሚዘመረው፡ የሚሰበውና የሚናበው፡ የነበረቱ ተንበሱና የአዲስ ከፍነ ምሥጋች፡ እንዲህ በሚሉ ቁጥት አያጠሩ የመለከታለ፡-

“እስዱ ቅንዑት በትክ በልእና ተወይርቶሙ፡ ለእሉ ይተዳደሩና ወደቀ አልፈያ፤ ወቀፊእከው በግዢ ለንቀሳቸ፡” ማለትም፡ “የበትህ ቁጥት በልታቸለቸና፤ የሚሰበበሁም ሲደብ በግዢ ወደቋልና፤ ለውነቱን፤ በግዢ ቁጥንት፡” ይግሞም፡ “የእይሁዳ የፋይከቻው በግል ቁርቦ ነበር፤ ቤታቸን አያዝነው ወደፊጥናለም ወጪ፡፡ በምክርብም፡ ልመን፡ በንገት፡ ልማብ፡ የሚሽጠትን፡ የሚገዢትንም፡ ለዋጭቸንም፡ ተቀምጠው አገኘ፡፡ ከገመድ የተወራ አለንጂን አበቃ፡ በንገም፡ ልመንም፡ ተስፋነም፡ ከምክርብ እስዱበ፤ የለዋጭቸንም ወርቅ በተኋገና መድርድርቸውንም አፈጻጸም፤ የርጋብ ማጭቸንም ወንበር ገለጠ፡፡ ልማብ ማጭቸንም፡ ‘ይህን፡ ከዚህ እውጫ፤ ወደም በለ፤ የአበቱን በታ፡ የገበያ በታ አታድርጋ!’ አገኘው፡፡

“ይቀ መካመርቱም፡ ‘የበትህ ቁጥት በንገት!’ የሚሉ ቁል ተኋይ እንዲለ፡ እስታወስ፡፡

አይሁዳም መልሰው፡ ‘ለዚህ ድርጋቸህ፡ የንግድ የሚከተሉ ተሳይሶ?’ አለት፡፡

ኩታችን አያስሎም፡ 'ይህን በተ መቅረብ አፍርጻት፤ በያሳተኝውም ቅን
አነማዋሉሁን፤ በለው መለሰዳቸው፡፡ አይሁድም፡ 'ይህ በተ መቅረብ፡ በእርባ ስድስት ዓመታት
ተሠራ፤ እንተከ፡ በያሳት ቅጥቱ ታነማዋሉሁን?' እለ-ት፤ እርባ ግን፤ "በ-ት" ለላተባወው-
ለለውንቱ በተ መቅረብ ንገዸቸው፡፡ ከመታን በተነሱ ገዢም፡ ይቀ መካሙ-ርቱ፤ ለለዘህ፡
እንደነገሩቸው አስቦ፤ በመግለጫት ቅል፡ ሂታችን አያስ-ለ፡ በነገሩቸው ነገሮ አመሩ፤"

ታላቂ ምርመራዎች መልካከት ያለውን፣ ይህን፣ የአምባኩ ቅል ለማጠናከር፣ ተያይዘው
ከሚጠቀበት፣ የቆዳዎች መጽሐፍት ቅልት መከከል፣ እንዲህ የሚሉት ይገኘለ፡-

“እንተመስኝ፡ ስንደ እግዥአብዕር እንተመስ! ...እተክምርኑ፡ ከዚ ችግሩ
ለእግዥአብዕር እንተመስ? ወመንፈሰ እግዥአብዕር ገዢር ፈሰሌከሙ::” ማለትና፡
“የእግዥአብዕር ስንደ ፍቃህ:: ...እናንተ፡ የእግዥአብዕር ችግሩ፣ በተ መቆዲበዋ
እንደኩፍቃሁ፡ የእግዥአብዕር መንፈሰም አድራሻቃሁ እንደሚኖር እታውቀምን?

“ማንኛው: የእግዥአብዕርን በተ መቀደለ በየድርጅት: እግዥአብዕር: እርስትያናርያዊል: የእግዥአብዕር በተ መቀደለ: ቁጥሮች ነውም፤ የወጪው: እናንተ ፍቃድ፡፡ ...ወይም፡ ሆኖም፡ ከእግዥአብዕር የተቀበላቸውታና በእናንተ የሚኖረው፡ የመንፈሰ ቁጥሮች በተ መቀደለ እንደነኑ አጋጣው-ቀምና? ...የእግዥአብዕር ታቦትንስ፡ በጣም በተ የሚያቀርብ ማን ነው? እኩ፡ የእግዥአብዕር በተ መቀደለ ነገ፡፡”

“ምኩራዲ” በተባለው፡ በዚህ ዕለተ እፈጻሚነት ተያይዞ ማለው ስምንት ወሰጣ፡ የእነዚህ ፈቃመራል-ውጥት ቅለት ማጠቃለያ ፍቃ፡ ተብራራቶና ተስፋፍቶ ይገነጻበታል፡፡ ስው-የሽነውን አምሳካ፡ እንዳያ፡ እንደከሳተ፡ ያቃጠለው ቅዱት የተሆሣሚበት፡ የሰውች እና በዋራውና “የእግዢአብዳር በተ መቀደሙ” ተብሎ፡ የርክበት ተግባር እየተፈጸማበት፡ በሚዘበበትበት ሁኔታ ወሰተ ሲከናድ ምያው አሳዛኝ ገኔታ እለመኝነት ይገለጽበታል፡

՚ԵՅ ՚ՇՆ: ՀՌ: ՀՊԱՀԱՌԻԿԸ: ՔԱԼԳՂԹՄ ՚ՊՂՃՔԹՄ ԵՌԴԴ ԱՇԾ: ՈՄԱՒԻ ՀՐՑ
ՔՆԹՄ: ՈՐԱՔՎՄ ՀԿԸ: ՔԻԿԴ ՄԵՂՃԸ ՄԵՂՃԸ ՄԵՂՃԸ ԴԻՇ ՄԵՂՃԸ ՈՄՎՔ
ՄԵՂՃ: Ք-ԻԿՈՒԺՃ: ՀՆՁՍ-ԹՄ: ԻՂՈՔ ՔԸՆՈՒԴ ՄԵՂՃՆԴ ՀՐՑՔ: ՈՎՃՈՒԺ
ՔՆՑՄ: Ք: ՈՎ ՔՄՎՄ-Ը ՔՊՂՃԸ-Ը ՈՒՄ ՀԿԳ ԴԵՌԴ : ՀՌ ՔՂՈՒՄ ՔՂՄ-ՆԴ
ՀԿԸ ՔՄՈՒԺ-Ն: ՔՂՄ-Ն ՚Ն-Ը ՔՄՎՄ Ը ՈՒՄ ՔՄՎՄ-Ն ՔՄՎՄ-Ն ԵՒՄԸ-ՈՒՃ:

ለዚህ: የእግዥና በኋር እውነት፡ ቅድመ እስጠና የሰ፡ “ንግድ ለገንዘብ በተ
መቅረብ! ወጪወላለ ዕለት እነሱካ!” ማለትም፡ “ይህን በተ መቀረብ እናርስተ! እኔም፡
በዚህተኛው ቅን እነማዋለሁ!” በለው የተናገዙውን፡ የራሳን ቅል፡ ሻሮ የፈጸመውን፡
ንታውንና ጉታችን አያሳስ ክርስቶስን በመምሳል፡ የመጀመሪያው መስከር የኩ፡ በስማስተኞት
ተመወቃለሁ፡

ԸՄՊՅԱԿ: “Ո՞ՊՊԵ: ԱԿՆ ՆԹԻ ԹԱՔԱԳՅԱ: ՔՆԴՂԵ ՄԱՂԱԿ ԳԴԻ ԼԽԵ: ԹԱՇ ԶԲԵԴԴ
ՈՒԴԻ ԴԵՎԱԿԻՄՍ?՝ ՔՈՂ ԵՖԻ ՄՔԵՐ: ԹՊԿԲՈՒԴ ԽԲՃ: ԹԱՇԲԸ ՆԹ? ԸՄԴՈ ԴՌԱ: ՀԵ
ՀԵ ԹԱՎԱԿԻՄ ՀԵՎԱԼՄՅԱ?՝ ՀԵՋԱԸ: ԱԹ-Ա [ՀԵՎԱԿԱՌԽԵՍ]: ՔՈՎ ՀԵ ՈՎԱՎԻՄ
ՀԵԳՎԱԳՅԱ;” Ո.Ա: Ը-ԻՎ ՈՊՊԵԴԻ: ՔՆՈՒՅՆ ՓԼ ՀՐՈՓՈՒ ՈՒԴՐԱՎՈՎ ԹԱՌԵԾՆԻ
ԴԱՐՄՈԱ:;

ԶՊՊԹՄ: “ԳԼԽԱԿԱՆ ՈՒԾԸՆ ՔԼՈՎԴ ՌԱԼ ՔԸՄԸ ՀՅԱԳԻ; ՀԸՆ; ՔԸՄԸ
ՔՄԸԸ ԵՄ ՆՈՒ ԽՈՎԴ; ՀԵ ՈՍԿԵՄ ՄՓՅԸՆ ՀԵՐԵՎԱՆԻ ՀԸՆ-ՔՄ; ՏԵՐԵԴԴ ՀՈՒԴՅԱՆԻ-
ՌԱԼ-ՔՄ; ԱՌԵԼ ՅԸՄՊԱԾ; ՀՅԱԳԻ ՀՅԱԾՄԱՆԸՆԸՆ ՈՒՄ ՀԵ ՀԵՂԱՂԱԹԱՅ;” ՈՄԱԼՄ
ՈԿՎԱԾՄ ՔՃ: ԵՒՄ ՔԸՄԸ ՔՄԸՆԻՆ ԴԵՐԵԿՎԱՓԱ: (ՄԱ. ՀԵ: Ա-Ե: Ք. Ք: Ա-
Ե-ԱՅ: ԾՓԸ. Ե: Ա: Ա-Ե: Ե: Ե-Ե: Ե-Ե: ԾՓԸ. Ե: Ե-Ե: Ք. Ք: Ե-Ե-Ե: Ե-Ե: Ա-Ե-Ե:)

ગુજરાત:-

ՃՐ ՔԸ. ԹՅԸ. ԼՇ Փ. Լ-ԼՇ:
ՃՐ ՃՐ. ԹՅԸ. ԾՇ Փ. Ճ-ՃՇ:
ՀՎ. ԹՅԸ. ՀՇ Փ. ԿՈ-ԿՇ:

፩፻፭፻

σΗ. ΣΣΔ. Φ. Θ-Γ

እስመ ቅንጻት በተከ በልኩና፡
ተዕይርቃሙ፡ ለእለ ይተዳደሩናኩ ወድቀ አልፈም፡
ውቆሻሻለዋ በግም ለንፍሰም፡

የበታች ቁጥር በላይ የቃለችና;
የሚሰራውን ስድስት በገዢ ወደቀል;
ስዕላጊቸውን በግም ቁጥሩት;

σΥΛΛΑ:

સાહેબો, શાહેબો, એવી પ્રેરણ-ક્રિયા;

የኢትዮጵያ ተጨማሪ የንግድ፣

ԱԱԾ ԽԲԱ ՔԴՈՓՈՒՆԴՆ ԱՓՆ ՄՓԿՈՉՔՈ ԴՅ ՔԴՄՈԼԻՒՆԴՆ:
ՔՄԱՋՊՐՈՒՆ ՔՄԱՋՊՐՈՒՆ ՔՄԱՋՊՐՈՒՆ ԱՄԱՋՊՐՈՒՆ:

መግኘቱ

ከየካተት ጽሑ አስተዳደር፡ እስከመጋበት ፌ ቅን ስንበት ዓይነት የሚያሳይ

“መግኘድ”: በጋዢው አርብዎ፣ ከ“ምትናብ” ቅጥሎ ስለዚ፡ እኩድና ተያይዞ ለማጥናው ማያዝት፡ የተሰጠ ሲያሂን ነው፡፡ በዋእነ፤ “መግኘድ” ማለት፡ “ድወል”፣ “በአመዳው የሚማቅቷል”፣ “የበላይ ቁርድ” ማለት ነው፡፡ ሲያሂዙው፡ የደቀዱ በክርስቲያኖ የፈወጥ ጽሁፍ በዘዴ ይለት እኩድና በተከታታይ ማያዝት ከሚንገድበት በስተኛ ተንተሳ፡፡

ከዚህ: የሰንበት አለበትምዋነት ከቀመለባቸው ይላቸው እና የሚሆን አስተማቸው ስንበት ይረዳ ባለው ማዋን: በአንድ በተል: የሰውን ለቋጥት: ከሥርዋው ይሞ ይልቅ: በከፋመው ስንበት ለሰንበትምዋውና ለሰንበትምዋው: “ዚጌዎች” ለሰንበትምዋው: ለሰንበትምዋው ይሞ: ለቋጥበትና መንቀሻነትና መንቀሻነት: በሰራተኞች በብዛት ይገኘል: በአንጀራ ይሞም: እኔሁ፡ የሰው ለቋጥት፡ ለሳሽም፡ ከ“እብዑ” እና ከ“ዘንድው” ይሞበለብ የር ተመማተረው፡ ከመጠታ፡ ለአለበትምዋውና ቅት ከበቃቻው፡ ከዚህ፡ ከዚጌዎች ከፋ መንቆ፡ ፍጽም የስነዱን ወጪ ይታስበል፡ መግኘት ለሰንበትምዋውና የሚገኘው ተርጉትና ወጪ ይታስበል፡ ይስበካል፡ ይዘመሩል፡

ከነበረቱ መዝሙር፡ “ታማህለኝ እግዢል፡ እስመ ደውር አን፣ ወፈወሰኝ፡ እስመ ተሂወካ አልዕምትኩ፤ ነፍስያ፤ ተሂወክት ፍድፁደር፡፡” ማለትም፡ “እኔ፡ በአመራም የምዕቃይ በሽተኝ ነኝ፤ አበቱ ይቻር በለኝ፤ አጥንቶችም ተወካዋል፤ ፍወሰኝ፤ ከዚህ የተኑሱ፤ ነፍስ፤ እና ተጨማች፡፡” የሚለው አንዳ ነው፡፡

ከዚህለውያን መከከል ደግሞ፡ “ወሁሉ ሆኖ፤ አቀፍ፤ በእሳ፤ ኮሬዲ ወሰመንቱ፤ ክረምት እምዘዴዎች፤” ማለትም፡ “በዘመኝ፤” በግእብ፤ “ቀዳም አባባል”፤ በፊብረሱታጥ፤ “በተ ስይዶ”፤ በኢትዮጵያ፤ “የበትኝ መዋቅ” የሚል ተጊጥም ባገኑ፤ ባጥጣቃቻ አድራሻጣቀ’ በምትባል፤ የጠበላ ከኂ ዓር ተቀምጧ፤ የነበረ፡ “ከታመሙ፤ ለአዲ ለምንት ዓመታት የኩኑው፤ አንዳ ስው ነበር፡፡” በሚለው ቅል የሚሸምረው፤ የበሥራቱ ቅል ይጠቀኑል፡፡

ቍለም፡ አንዳህ እያለ ይቀጥላል፡- “የእግዢአብዕር መልካክ፤ ወደመጠመቁያው ወርዳ፤ መታወሻ በሚያኖው ጥሩ፤ ከዚህ መታወሻ በቋል፤ መጀመሪያ ጉባኤ የሚጠመቁው በሽተኝ፤ ካለበት ደዊ ትኩለ ለለማረዥበ፤ በኢትዮጵያ በምትገኘው፤” በዘመኝ ከኂ ዓር፤ “ልወጥች፤ አንቀሳች፤ ለምናወች፤ ለመንታዊ፤ አለው፤ ተቋኝን እየሰለም፤ የሚመለት ጥሩ፤ ለአው ቅድመኝ ይመርክል፤” አለው፤ ተቋኝን እየሰለም፤ ተኑሱ፤ አልጋዥን ተሽከም ስደ፤ የቋም ቅን፤ ለንበት ነበረች፤ እይሁዳም፤ የዳኅውን ስው፤ የሱ ለንበት ነው፤ አልጋዥን ለትክክለም እይገበህም፤” አለት፤ ...ከዚህ በቋል፤ ተቋኝን እየሰለ፤ የን፤ የዳኅውን ስው፤ በምትገኘ አገኗው፤ እናሁ፤ ያናኑል፤ ጥሩ፤ ከዚህ የባቢ እንዳያገኝ፤ የግመኝ እንዳከበድል እውቀ’፤ አለው፤” በሚለው ቅል ይፈጸማል፤ (መዝ. ይ-፩፡ የ-፪፡ የ-፪፪፡)

ምንበብ:-

ይመ የዕስ ይ-፩፡ ቁ. ይ-፪፡

የዕስ የዕስ ይ-፩፡ ቁ. ይ-፪፡

አዋ የዕስ ይ-፩፡ ቁ. ይ-፪፡

ምስማት፡-

መዝ. ይ-፩፡ ቁ. ይ-፪፡

ታማህለኝ እግዢል እስመ ደውር አን፤

አበቱ፤ እውቀያለሁና፤ ይቻር በለኝ፤

ወፈወሰኝ፤ እስመ ተሂወካ አልዕምትኩ፤

አጥንቶችም ለለታወካ፤ ፍወሰኝ፤

ነፍስያ፤ ተሂወክት ፍድፁደር፤

ነፍስ፤ እና ተጨማች፤

ወንኤል፡-

የ-፩. የዕስ ይ-፩፡ ቁ. ይ-፪፡

የሰምንቱ ተጨማሪ ምንበብ፡-

በዚህ ከፍል የተጠቀሰትንና በቀን መቀበረው ማረጋገጫ የተመለከተትን፡

የምንበብና የምስማት የዕስ ይ-፩፡ ቁ. ይ-፪፡

ደብረ ካይታ፡፡

ከመጋበት ብ አሳይ፡ እስከመጋበት የሱ ቅን ስንበት፡ ይሞኑት ዓ. ጥ. የለው ማጥንት፡፡

“ደብረ ካይታ፡፡ በያመ አርብዎ እኩለታ፡፡ ከ“መቀኑዎ” ቅጥሎ በለው እኩድ ገይ
ይውላል፤ “ደብረ ካይታ፡፡ የሚለው ሲያማ ለዘቻ፡ የሰንበት አለዓለማዊነት ለቀበለባት ሰላተ
እኩድና ቅያይና ለማግኘው ማጥንት የተሰጠው፤ አዋርቃት፡ ለለዓለሙ ፍጋጋና ለለዓግም
ምንጂኝ፡ ቅዳም በለው፤ ለንታቻን አየሰሳ ክርስቶስ ባቀረበት ቅያዊ፤ የሚጠራው
መልካም፡ ገንዘብ የንገሩታው፤ “ደብረ ካይታ” በተባለው፤ “የውይሩ ካይታ አትከላቸ”
በንበረበት ተራሱ ገይ በመኑኑ ነው፡፡

በዘቻ ሰላተና በአጥኑኝ፡ ወሰኑ፤ ለለዓለሙ መጨረሻና ለለቤታቻን አየሰሳ ክርስቶስ
ፊግም ማጥኑት፡ በቅጽሳት መጽሕፍት ከተገኙት የአጭልጊበር ቅጣት፤ እየተጠቀሰ
ይንገሩል፤ ይሰበኩል፤ ይዘመሩል፤ ከእነዚህ መከከል፤ “እግዢልጊበር፤ ጽሑፍ ይመቆክና
ወካምሳከኔ አያረምም፤ እሳት ይኬድድ ቅድመሆ፡፡” ማለትም፤ “እግዢልጊበር፤ በፈፀፍ፤
እሳት እየነደድ፤ በንግድ ይመጣል፤ አምሳካቻን ቅም አይልም፡፡” የሚለው፤ ከነበረቻ፤ አንዳ፤
በመካመራቱ፤ የተንገሩው ትንበት ይገኘል፡፡

ከዚህም ወር፤ ቅዳም በሉ በተለለሩው በእንዲ መጠናቄዎ መልእከታቻን
የሚጠረ ተንሟክ ለእስ ለር፤ የተሰጠው ሲፈ ተተታ፤ ትዘን ይገኘቷል፤ የም፤ “ወእዝኩ
ይኖበር ወሰኑ ይዘረዘሩ እኩይ እኩት፡- ተንሟን፤ ይህ፤ መቻ ይገኘል፤ የመምጥኑና የዓለሙ-
ፍጋጋና፤ ወንድር ነው?፤ ቤታቻን አየሰሳም መልስ፤ እንዳሁ አሳቻው፡-” “ትግሮ
እንከ፤ እስመ አታክምና፤ በእሱ ለዓት ይመቆክ እግዢልጊመ፡፡” ማለትም፤ “እንግዶሁ፤
ቤታቻ፤ በምን ለዓት እንደማመጣ አታውቀም፤ ትኩ!፤ ሲፈ በፈጸመው አያው ቅል-
የሚጠቀለለው፤ ቤታቻን አየሰሳ ክርስቶስ፤ በዘመኑ የንገሩታው፤ የስለተኞቸው አመጣጠና
የዓለሙ መጨረሻ ነገር፤ የዚያ ለእስ ይተረገማል፤ (መሆ. ማሆ፡ ይ-ታ፡ ማ-ቱ. ይ-ሰ፡ ይ-ማ፡፡)

ምንበት፡-

ይኩ ተብ. የዕ. ይ- ቅ. ይ- ገ-፡

ይኩ. ይ-ጥ. የዕ. ይ- ቅ. ይ- ገ-፡

አዋ. ይ- ቅ. ይ- ስ-፡

ምስበት፡-

መሆ. ይ- ቅ. ይ- ስ-፡

እግዢልጊበር፤ ጽሑፍ ይመቆክ፤

እግዢልጊበር፤ ጽልጥ ክኩ

የመጣል፤ ወካምሳከኔ፤ አያረምም፤

አምሳካቻን፤ ቅም አይልም፤

እሳት ይኬድድ፤ ቅድመሆ፡፡

በፈፀፍ፤ እሳት ይኬድድ፤

ወንፈል፡-

ማ-ቱ. የዕ. ይ-ሰ፡ ይ-ማ፡፡

የአጥቢት ተጨማሪ ፍቃድ፡፡

በዚህ ከፍል የተመቀበትንና በቀን መቀመራያው ማረጋገጫ የተመለከተትን :

የምንበብና የምስጠና ፍቃድ ጥሩ በሙሉ::

የዘር ንር::

ከመጋቢት ዘመን አካል፡ አስከታይ ቅን ስንበት፡ ፍቃድ ዓ. ጥ. የለው ስምንት፡

በጽሁፍ እርባው፡ ከ“ደብረ ቢሮት” ቁጥሎ የለው አካልና የተያያዘው ስምንት፡ “የዘር ንር” ይሳላል፡፡

ፖታችን አያሳስ ከርሰቶ፣ ለለቆግሞ ምጽሐቸና ለለዓለሙ መጨረሻ፣ ለደቅ መሆኑና፡ ማብራሪያውን ትምህርት ከሰጣቸው በቻል፡ በዘመን ገዢ የሚደርሱው ትኩረቱ፡ የንግድመሰል፡ ለመንግቻው፣ ለበታቸው፣ በቀበሌ ለገባቸው በማቻል ቅል፡ መልክተኛ፡ በምሳሌውች አገልግሎት ገልጋቸው እንዲኖር፡ በየረከው ከተነገረውና ከተገኘው የምሥጠና ትንሬኬ መልክተቻችን ተረድቻቻል፡፡ ጥሩ፡ በእነዚህ ምሳሌውች ወሰጥ፡ የ ከባለገንዘቡ የተቀበለትን እንዳት መከለት፡ የንግም ስይመራበት በመቅረቱ፡ “እንተ ማኔታቸው ከፋይ የርሃም!” ተብሎ የተዘረፈው አገልግሎት፡ ተፈርጋበት፡ ወደሥቂድ እንደተጠለ ተናግሩዋል፡፡

በቀንናታቸውና በትርጉታቸው፣ በታማናናታቸውም፡ በቀ የኩነት፡ ለለለቻቸው መልካም እርካም ትኩረው የተገኘ፡ ትላት እና አምስት መከለቻቸውን፡ ከባለገንዘቡ የተረከበበ ትላት አገልግሎት መኖራቸውንም አስቀድሞ አውሰቷል፡፡ ለእነርሳው፡ ለእያንዳንዱቸው፡ ከባለገንዘቡ ቤት የተዋላቸው፡ “ወይበለው እግዢለሁ፡ እና የዘር ንር ወምፊውን! አበውኑል፡ የእመን ከንከ! ይህ በዘመን እውቀትና! ባለው ወሰጥ ፍጠሃሁ ለእግዢለሁ!” ማለትም፡ “ፖታውም፡ እንተ፡ የታመኑሁ፡ ደንግ አገልግሎት! በተቻቻ የታመኑሁ ለለዝኩሁ፡ በበዚ እናምሃለሁ፤ ወደኩሁ ይሰታቸው ይሰታ ማባለ አለው፡፡” የሚለው የሙግስ በረከት ለለኩነት፡ ዕለተ አካልና ስምንት፡ “የዘር ንር” ተብሎል፡፡

በጽሁፍ ምጽሐቸና ለዓለሙ ፍጠሃሁ ገዢ፡ የእግዢአብዕር መንግሥት፡ እንዳገበባትና እንዳውርሱት፡ ለማያምኑባት ስይቀር፡ ልማት፡ ለለምታቀርብበትና የመጨረሻውን ዕድል ለለምታሰጥበት ትኩረቱ፡ ጥሩችን አያሳስ ከርሰቶ የሰጠውን ምሳሌ፡ በቀድመያለ፡ ለበታቸው፣ የሚገኘው ነበር፡ እርሰው፡ “እማሬ፡ ትመስል መንግሥት ለማያቻ፡ በሥራን ይኖግለ፡ እለ ነውና መታተቸውን፤ ወወቅና ወሰጥ ቅበሳ መርዓዋ፤ ወካምስ እምዕስቱና አብዛት እማንቱ፤ ወካምስ መብት፡፡” ማለትም፡ “የኩነት፡ መንግሥት ለማያቻ፡ መብራቸቸውን ይዘው፡ መብራቸቸውን ለመቀበል፡ የወጪ፡ በሥራን ይኖግል፡ ትመስልለቻ፤ ከእነርሳው ወሰጥ፡ እምሰቱ፡ ለነድቻቸው እምሰቱ፡ ለባምቻቸው፡፡” በማለ ቅል ይደምሏል፡፡

ብኩረቶች ይኖግል፡ እንደልቦምች ይኖግል፡ ከመብረታቸው ወር፡ በማስረጃቸው፡ በይት
ባለሙያዎች ገለቀበታቸው በይት መተከታወን ለገቡ በመኩዳቸው፡ ከጋራ-የ፡ በእነስለ
ለለት የመጣዎን መ-ሽራ፡ መብረታቸውን እብርተው ለመቀበል ሰላልቻለ፡ የወጪቱ ቤት
ዶች፡ በእኔርሰ ስይ ተዘግቶባቸው፡ በወጪ ስለቀሩ ለማዋቅ ግን ለገቡ መቻሳቸውን፡
ምሳሌው፡ እንዲህ በማል፡ በርቱ የማስጠበቅቁያ ቅል ይድመድማል፡- “እንዲህ፡ እናንተ
ዶግሞ፡ በመጨረሻው የፍርድ ስሜት፡ ይህን የመሰላው ዝቅ እንዳይደርሱባቸሁ፡ “ቻዕሁ፡
እስመ አጥክምና፡ ዕለታዊ መሳሪቱ፡ እንተ ባቱ ይመጋኗ ወልደ እንለ እመከያወው!“ ማለት-ም፡
“እንጋድህ፡ የሰው ለይ የሚመጣበትን ዕለታና ስሜቱን አታውቀምና፡ ነቅታቸሁ፡
ተግታቸሁ መብቁ!”

ለወንጀቶች የሚገኘውንም ምሳሌ፡ እንዲህ ሲል፡ በማካታ-ተል አቅርብታል፡- “እስመ
ከመ በእስት፡ በይነግድ- ወጪዎ አግብርቱሁ፣ ወመሆሙ ጉዢ ይት-ገበሩ በቱ፡ ለአውሃ;
ትምሳት መከላት፣ ወብ፡ ለዘከራለ፣ ወብ፡ ለዘለአከፊና እምናሆሙ፡ በአምባኑ ይከላ-
ሆሙ፡ ወንደ በንፃፃ፡ ...ውእምድና በዝኑ መዋል፡ አቶው እግዢአመ፡ ለእሌከ-
አግብርቱ፣ ወተካበበ ምስለሆሙ-” ማለት-ም፡ በዘመኑ ሂይ፡ መንግሥት ለማያት፡
“በተቻቻቻን (አገልግሎት) መርቶ፡ ያተርፈበት በንድ፡ ጉዝበት፡ ከእኔርሰ፡ ለእያንዳንዱቸው፡
በሚቻሉት መጠን፡ ለእንዲ፡ እምበት መከላት- ለእንዲ፡ ተለት- ለእንዲ፡ እንደ ሰተቶ፡
ወደሞች፡ ወደመንጻ እንደኞደወው ሰው ነው፤” ሲል ይቻማል፡

አያይሁም፡ “...ከብዕ አመን በእና፡ የእኔዚያ አገልግሎት ቤት፡ ከኩደበት ተመልስ፡
ተሳቢዎች፡” ይልና፡ ቤት-ና እምበት መከላት የተቀበለት አገልግሎት፡ እያንዳንዱቸው፡
ዕተና ዕተና አትርሃው፡ ለማለገዝበት ቤት-ቸው በማስረከባቸው፡ በምርቻት ተዋጋዎችና
በከብር ተሽ-መው፡ በማዳር ተሽ-መውና ባለማልነትን አግኝተው፡ ወደዘለዓለማዊው-
የደረሰት አይወጥ ለገቡ፡ የ፡ “እንዲት መከላትን የተቀበለው፡” አገልግሎ ግን፡ ከኩታው ፈት-
ቀርቦ፡ “በለፈራሱሁ፡ መረት ቅናድ፡ ወርቃሁን፡ በምድር ወሰተ ቅበርሁ፣ እንጋድህም፡ እኔሁ
ገዝብበሁ!“ አለው፡ “በቻውም መልስ፡ ...ከብዚ ለለት አገልግሎት፡ ይህን መከላት፡ ከእኔርሰ
ተቀበለቸሁ፡ ዓይሁ መከላት ለለው ሰጠት! ...ከተውን ሁኔታና በርሃ ግን፡ ወደወጪ
አውጥቸሁ፡ ለቅርና ጥርስ ማኅ-ሙት በእለበት፡ በጨለማ ወሆኑ በት አግብት!“ አገኘው፡፡”
በሚለው አስፈላጊ የነኑና ቅል ይድመድማል፡፡

በበቶች ምሳሌ ወሰተ፡ በመ-ሽራ የተመሰላው፡ በወንጀቶች ምሳሌ ወሰተ፡
“በለገዝበበ ቤት” የተባለው፡ ቤት-ቻን እያስ-ስ ከርስተቶ ሲ-ሽን፡ ስሜው ለማዋቅና ሰነድ-
ዶኖግል፡ እንዲሁም፡ ይጋግ አገልግሎትና በግብተናው ክፍ በርሃ የተመሰላው፡
እና፡ ወንድቻና ሰተቶ፡ ማለት-ም፡ እናንተና እና መ-ገኝቻና፡ ለማንኛው ገልጋ ነው፡፡

እያንዳንዱቸሁ፡ በየተናው ወገን ተመድቦን እንዳለን እንዲገር እንዲ፡ በእያራሳቸሁ፡
ለእያንዳንዱቸሁ ለማቀርብልን ተያች፡ እያንዳንዱቸሁ፡ ለእያራሳቸሁ የምንሰጠው፡
ፈጻጸምቸሁ እያራሳቸሁ የምናው-ው፡ የእያራሳቸሁ መልስ፡ ምን፡ ወይም፡ የተናው ዓይነት
እንደኋነ፡ በተከከለና በእርጊጠናነት ለይተን መማለጋ የምንቻለው-ም፡ እግዢአብቴርና
እያንዳንዱቸሁ በቻ ነን፡፡

በዚህ የ“የብር ንር” ደለተ እኩል፡ ከቅድ-ሳት መጠናቸው እያተመቻል ከሚሱበትና ከሚሰበሙት፡ ከሚሰበከትና ከሚዘመሩት የእግዥአብዕር ቅደት መከከል፡ “እኔሁ ለጽድቷ፡ ይታማሃር ጥበብ፡ ይነበብ ድድቷ፡ ወስት አምባክ፡ ወሰተ ልቦ፡፡” ማለት-ም፡ “የእውነትና ሰው እኩ፡ ቅበብን ያስተምራል፤ እንደበቀም፡ እውነትን ይኖገራል፤ የእምባክ አዋ፡ በልቦ ወሰተ ነው፡” የሚለው፡ የነበረ የምስማት ጥቅስ ይገኘል፡ (መዘ. ምክ፡ ማ-ማድ፡ ማ-ቤ. ድ-ቤ፡፡)

ጥንበብ፡-

፩፻ መ.ም. የመ. ይ-ቁ. ደ-ቁ፡
የመ. የመ. ይ-ቁ. ወ-ቁ፡
አዋ. የመ. ይ-ቁ. ለ-ቁ፡

ጥስቦት፡-

መዘ. ምክ፡ ቁ. ማ-ማድ፡

እኔሁ ለጽድቷ፡ ይታማሃር ጥበብ፡
ወሰተ፡ ይነበብ ድድቷ፡
ወስት አምባክ፡ ወሰተ ልቦ፡፡

የእውነትና ሰው እኩ፡ ቅበብን ያስተምራል፤
እንደበቀም፡ እውነትን ይኖገራል፤
የእምባክ አዋ፡ በልቦ ወሰተ ነው፡፡

ወንፈል፡-

ማ-ቤ. የመ. ድ-ቤ፡ ቁ. ደ-ቁ፡

የአጥቢቱ ተጨማሪ ፍንበብ፡

በዚህ ክፍል የተመቻል-ትንና በቀን መቀመራያው ላይ የተመለከተትን፡
የምንበብና የምስማት ፍንበብ-ቁ በመ-ለ፡፡

ጀመዳቃቄ፡፡

ከመጋቢት ድ እኩል፡ እስከ ድቃ ቁን ስጋቢት፡ ድቃ ዓ. የመ. ስምንት፡፡

“ጀመዳቃቄ”፡ በጽመ አርብዎ፡ ከ“የብር ንር” ቁጥሎ ለለው እኩልና ለተያያዘው ስምንት፡ የተሰጠ ሲያጠኑ ነው፡፡

“በለለት፡ ወደኋታችን አያስለ መጥቶ፡ መምህር ሆኖ! እግዥአብዕር፡ ከእርስ-ወር ከኩና በቀር፡ እንተ የምታደርጋቸውን፡ እነዚህን ምልከቶች ለያደርግ የሚችል የለምና፡ መምህር ገኬ፡ እግዥአብዕር እንደ እንደመጣሁ እናውቁለን፡፡” በለው የመስከረውን፡ ከፈረሰው-ያን ወገን፡ የእይሁድ አለቁና መምህር፡ የሽንጻቸውም አባላ የኩናውን፡ “ጀመዳቃቄ” የተባለውን ሰው ለማዘዴር፡ ይህንን የሰንበት ለለዓለማዊነት የቀጠለበት ደለተ እኩል፡ ከስምድ ወር፡ በዚህ ድድቷ ለም እንደት-ታውቀ ክናለች፡፡

በእርዳታ: ፖታትን አየሰሳ ክርስቶስ: በዚህ: በረከዳምስ: የምስክርኑት ቅል
መንኛነት: ማጥቃውም ስዕ: ወደአጻሮአብኬር መንግሥት ለመማጣት: ከሥርዋው ለደቱ
በተደ: በይበልጥ: ከእግዥአብኬር: እንደገና በመወለድ: መንፈሰዋ ለደት እንደሚያስፈልገው
የገለጻዕትንና ለሰው ለሽታ: ታሳቀ ደንብት የተገኘበትን: መለከታዊ እውቀት: በሰራው
ዘርዝር ያስፈጻሚት: የምሥጠራ ተምቀት ነገር: ከቅድሞት መጽሐፍት አየተጠቀሰ
እየተተረጋገጧ: ይንገባታል: ይሰማባታል: ይሰበከባታል: ይዘመርባታል::

ከእነዚህ የቅድሞት መጽሐፍት የሚሰጠት መከከል: ከዚህ የሚከተሉት ይገኘለ:- ስዕ:
ውደአጻሮአብኬር መንግሥት ለመማጣት: በቅድሚያ: በወላጅና አማካይነት: ከፈጥሮ
በተሰጠው የሥራ አካልና ባከርድ ካገኘው የመጀመሪያ ለደት ቅጥሎ: እንደገና:
ከእግዥአብኬር: በመንፈሰ መወለድ: የሚያስፈልገው መሸጥን: ፖታትን አየሰሳ ክርስቶስ:
ለረከዳምስ: የምሥጠራን: በተፈጥሮ የሚፈጸምት እያሰራራ ገልጻለት እንዲሁለ:
ቀድም ካለው የምሥጠራ ተምቀት መጽሐፍዊ መልእከታችን ተረድታችሁታል::

ኩቅድምስ: ከፎታትን ጋር በሚነጋገብበት ገዢ: በጥምቀት ለለማጥናው ተብሎታቸ
ልደት: የምሥጠራ ገብቶት ለቀበለው ለሳሽጻው: “እኔ ይተካሂል; በንቱ ይከና?” ማለትም:
“ይህ ሌሎች: እንደምን ይችላል?” እያለ: መሳሌስ መጠየቁን ታሳታውሳሳችሁ::

ለዚህ: ተደርጋሚ ጥያቄው: ፖታትን አየሰሳ ክርስቶስ የሰጠው የሚሰጠ: አከለ
የሰተማረውም: የአዲስ ከያኑ የምሥጠራ ቅል: እንዲህ የሚል ነበራ: “በምድር ያለውን
ቢንግራችሁ: ክልመናችሁኝ: በስማይ ያለውን በንግራችሁ: እንደምን ታምኑኝኝኝሁ? በስማይ
ከሚኖሩው: ከእርስ: ከስማይ ከወረዳው: ከስው ለሽ በቀር: ወደስማይ የወጣ የለም::: መሳሌ:
በምድር በፊ: እባጠን እንደሰቀለው: የስው ለሽም እንደሆሁ: ያመናበት ተብሎ: ለዘላዎለም:
ስለው ተኋና እንደምር እንዲ እንደይጠሩ: ይሰባ ከንድ አለው::: እግዥአብኬር: ያመናበትን
ቻብ እንደይጠሩኝ የዘላዎለም እንደያጥኝ: እንድ ለሽን: በኋ እድርነ እስከሰተ
ድረሰ: ዓለሙኝ: እንዲሁ ወደፊቻል::: እግዥአብኬር: በእርስ: ዓለሙኝ ለያደናው ነው
እንዲ: ዓለሙኝ ለፈርድበት: ለሽን ወደዚህ ዓለም አልቀናውምኝ በእርስ: ያመና:
እይፈረድበትም:: በእርስ: ያለሙኝ ጥን: በእንድ በእግዥአብኬር ለሽ ለም ለሳሳሙኝ: ልጻም
ይፈረድበቻል:::

“በርሃን: ወደዓለም መተቻል፤ ለውም: ሥራው ክፍ ለለሽኝ: ከበርሃን ይልቀ;
መለማን ወደፊልና: ፍርድ ይህ ነው::: ሥራው ክፍ የኩኝ ተብሎ: በርሃን ይጠላል፤ ሥራው
ክፍ ለለሽኝም: እንደይገለጥ: ወደበርሃን አይመጥም፤ እውነትን የሚሸራ ጥን: ለለእግዥአብኬር በለው ይመራልና: ሥራው ይጠላጥ ከንድ: ወደበርሃን ይመጣል::”

ለዚህ ደለተ እስተዳደር ለጥን ከሚደመጠው ከዚህ: ከአዲስ ከያኑ የሚሰጠ ጋር:
ከነበረቱ ቅል: “አውቆከኬ ለለተኩ ወደተኩ ለለበየ፤ እመከከኬ፤ ወከተረከብ ዓመቀ
በለሰለየ፤ ከመ አይጠበብ እኩያ: ማስረ እንደ እመከከው::” ማለትም: “በለለት ከበኩኝ፤
ልቦኩኝም: መረመርህ፤ በመከራይ: ልተኩኝ፤ ዓመቆን ጥን: አገጥናሁበኩኝ፤ እንደበቻ:
የስውን ሥራ እንደይጠሩ፤ ፍቻል ነው::” የሚለው: የብለይ ከያኑ: የምስበከ መዝሙር
አብኬር: ተጠቁስ ይዘመራል:: (መዝ. ገዢ፡ የ-ዕ፡ የ-አ. የ፡ ይ-እዕ፡)

ምንበብ:-

ቁሳ. ምዕ. ይ-ቃ፡ ቁ. ክ-ቃ፡

ዶና. የአ. ምዕ. ይ-ቃ፡ ቁ. ደ-ቃ፡

አዋ. ምዕ. ይ-ቃ፡ ቁ. ጽ-ቃ፡

ምስጠት:-

ሙዝ. ጽ-ቃ፡ ቁ. ድ-ቃ፡

አውቆከኔ ለለተ፡ ወራተኞ ከ ለልብያ፡

በለለተ ገበየኑኝ፡ ለበገዢ መረመርህ፡

አመከርከኔ ወአተረከብ፡ ዓመማ በላልደም፡

በመከራ ፍተኞኝ፡ ዓመዳገም አገጥና ህብኝም፡

ከመ አይጋብብ አኩር፡ ግብረ እንደመከያዎ፡፡ እንዲበቱ፡ የሰውን ለሆነ አይኖገም፡፡

ወንፈል፡-

የአ. ምዕ. ድ-ቃ፡ ቁ. ደ-ቃ፡

የአጥቢቻ ተጨማሪ ምንበብ፡

በዘመኑ ከፍል የተመቀበትንና በቀን መቀበረው ላይ የተመለከተትን፡

የምንበብና የምስጠት ምልሬድና በመለያ፡፡

ሆኣዎች፡፡

ከመጋበት ጽ-ቃ እኩድ፡ እስከሚያዘው ይ-ቃን ለንበት፡ ጽ-ቃ ዓ. ም. ያለው ለምንበት፡፡

በጋዢ እርብኑ ከ“ክፍናም” ቁጥሎ፡ ከ“ትንሹአ” በፈተ፡ ያለውና ከ“አማማት” ስቶ
ዚር የተያያዘው እኩድ፡ “ሆኣዎች” ተብሎ ተመይሶል፡፡

በዘመኑ ዕለተ፡ ገታችን እየሰለ፡ ተንበት ተነግሮለት፡ ስብአም ተቀጥሮለት፡ ወደሁሆ
ዓለም፡ በስዕነት የመማው መሠረጃ፡ እርብ መሸኑ፡ በይሩ ተረጋግጣለታል፡፡ ይ’ኩዎም፡ ቤት፡
በደቀ መዘመር-ርቻና በአካባቢ፡ በአካባቢ እንዲበት ለይቀር：“ሆኣዎች በእርያም!” እየተባለ፡
በአሁም ላይ ተቀምጧ፡ በታሳቂ እኩድ፡ ወደአየሩኩለም ከተማ በግብበት ተደረገት የታዋዎና
የኩነው ድንቅ ነገር ነው፡፡

ገታችን እየሰለ ከርብቶ፡ በዘመኑ ተደረገንት ስህብ፡ ለውድድር አስናይቶና ለዘመኑ
ድል እድራሲዎች የሚቀርቡው የዘመኑን ነገሮች ተይሱ እየተወለበበለትና ተበተና
እየተነጠረለት፡ “በአዋ ለመለት ጽሑን! ነው ገንዘብ፡ ዓድቃ፡ ወጥጥሁ፡ ይመዳኙ ነበብ፡ እንዘ
ይለዎን ዓይ እድማት፡ ወደበ ዕዋል!” ማለትም፡ “የጽሑን ልጅ፡ እናሁ፡ ዓድቃና የጥሁ
ገንዘብ፡ በአሁያዎች በውጭነዋዎ ላይ ተቀምጧ፡ ወደአንድ ይመዳል!” በፊት፡፡”
የሚለውም የነበረት ቁል፡ በእርብ መፈጸመን በማሳየት፡ በወረገን ለይ’ኝ፡ በአሁያና
በውጭነዋዎ ላይ ተቀምጧ፡ ወደአየሩኩለም የገብዎ፡ በዘመኑ ዕለት ይዘዘል፡፡

የ“ሆነዎች” በኋላ: በተለይ: ለእኛ ለእታዎች ልቻቸት፡ የጠለቀና የመጠቀቸ የረፈቀና የገዢ፡ አማካይ ትርጉምና አይወቻቸ መልክት አለው፡ ይ’ከዚም፡ በዘመኑ ዕለተ ሆነዎች ከዚያ ተስፋ ተስፋ፡ እና፡ ለንታቸን አየሩበ ክርስቶስ የደረሰንዎንና አ’ከንጂም እየደረሰን ያለው፡ ሆነዎች አቀባበ፡ እግዢአብዕር በሚያየውና በሚውድድው፡ የ“እውነት መንፈሰ” ከፍ፡ አሰከሬ፡ በዘመኑ የቀጠለ ሌ’ከን፡ በአይሁዳ ከንድ የነበረውና ያለው፡ አ’ከንጂም፡ በክርስቶስ ዓለም ከይኖር የይፈርር የሚፈጸማው አቀባበ ዓን፡ በ“አሰተ መንፈሰ” ከፍ፡ አሰከሬ፡ በዘመኑ የቀጠለ መ’ከን፡ ይ’ከዚም በግልጽ አየታዎች በመረጃነት ስይ ይገኘል፡፡

አዎን፣ አይሁዳ፡ የዘመናቸንን ክርስቶስን ዓለም ምምር ይዘው፡ በኋላ የዘመናቸንን በአሁባቢ አለቸቸው የሚከርድ፡ በዘመኑ የ“ሆነዎች” ቀንና ክልርድ በእሳ፡ አሰከሬንሱ አውልለት ባለው፡ መሳወ ማሞንትና አሰከሬ በእርስ ስይ፡ ያለማቻረጥ የቀጠለት፡ የጥንቃና የመከና ቅበረታዊ፡ እያጋለማቸው እንዲማግኘት፡ ይ’ከዚም በግዛድ ይታያል፡፡ የእታዎች ልቻቸት ዓን፡ ያለእርስ፡ በእርስ የተነገረውና በብለያቱ የተጀመዋ ቅል ከፈለ፡ በዘመኑ የእርስ በእሳ፡ አሰከሬና ወደፊትም፡ ለአለዓለምም፡ ለእርስ፡ ለእርስ ገንዘብትና በቅድስት እናቱ ድንጋጌ ማርያም ገንዘብትና በምትመራው፡ በእታዎች፡ የእግዢአብዕር መንግሥት ሥር እየተጀድሩ ይኖራለ፡፡ ይህም፡ እኔሁ የቀድስ ከኩድ እታዎች ልቻቸት፡ በየዓመቱ፡ በልለተ ሆነዎች፡ ለእርስ ከሚያከናወት፡ ከሆይማኖታዊውና ከምግባራዊው፡ ከእለውና ከአሁባዊው ስንድቅ ዓለማቸውም ስይ አመራረው፡ እናሁ፡ በኢየሱነት፡ ለዝንተ ዓለም፡ በይና ሲጠቀሙባቸው፡ በመናቸው፡ ተረጋግጧ ተወቁቸል፡፡

የሆነዎች በኋላ፡ በእታዎች ልቻቸት ከንድ የሚከበረው፡ በአይሁዳ ከንድ ተደርኑ በነበረው፡ በ“አሰተ መንፈሰ” እና “የአሰተ አበት በኋላው፡ በጀመሪያው እምልከ” ስይ’ከን፡ እንዲሁ፡ እግዢአብዕር በሚያየውና በሚውድድው፡ በ“እውነት መንፈሰ” እና “ራሳ እውነት በኋላው፡ በውልድ እብ ወልድ ማርያም አየሩበ ክርስቶስ እምልከ” ነው፡፡

“ማንተው ስንበት ከሆነዎች” ወይም፡ “ወርሏ ስንበት ከሆነዎች እኩል” በምትባለው፡ በሆነዎች በኋላ ወከማ፡ ማለትም፡ በልለተ ስንበት፡ ከሁኔቱ፡ በወርሏ ስንበት ስይ (ውድምና፡ ማድም)፡ በሚቆሙት ማንበት፡ የቦግሉን የቦግሉት እግዢአብዕር ሥርዓት ዘለሁት፡ ይጀምሏለ፡፡ ያም ሥርዓት ዘለሁት፡ እታዎችዋው ከሁን ማንበታይ፡ ቅድስ የፈድ፡ “በእምርት ዕለተ በኋላ፤ የወቅት ቅርቡ፤ በጽሕና፤ ወስጥና፤ በይጠረ መቅረቦ፤ እስወ ይበ፡ ንተ ዕለተ፤ በኋላ እግዢአብዕር፤ ሆነዎች በእርያም፤ በፋይ እንተ፤ ገንዘብ እስራኤል!” ማለትም፡ “ተአምር በታየባት በበዓለቸን ቀን፤ በጽሕና፤ ቀንድ መለከቱን ገኑ፤ በመቅደስ ተረጋግጧ ስይ ስበከ፤ ይህቸ ዕለተ፤ የእግዢአብዕር በኋላ ፍት፤ ይገል፡፡ ሆነዎች በእርያም፤ (እናርስ ክይደለሁም፤) በለው፡ ከድወና ዓምወው፡ ስተወ በገድለሁም፤ እንተ፤ የእመራኤል ገንዘብ፤ በፋይ ነህ፤” ሲል፡ በይጠረው የዘመኑ ቅልና በቋናው ጥወና እማ እየታዎች ይቀጥላል፡፡

ቁዕስ የሂድ፡ በመንፈሰ ቁዕስ ተመለቶ፡ ይህን የምስጻና በረከት የደረሰው፡ “እግዥአብከር፡ ገዢ ወሳኑ እምቅድመ ዓለም!”፡ “መወሆነዎሮ ስሳይሙ፡ ለአሁበ አትጥቃያ!”፡ “ይገኘ ቁድማህ አትጥቃያ!” ማለትም፡ “በንተዥነቱ እምኑው፡ በአምልካ ለማስቀዱለትና በእውነት ለማጠበቅትና እርስዎ፡ ምግባቶች አትረፍርድ ለማስቀዱው፡ ለአትጥቃያና ለአሁበም፡ እግዥአብከር፡ ዓለም ከመፈጻሚ በፈት አንዋቶ፡ ወን ገዢ ገዢችው ነው!” የሚለውን፡ የነበረት፡ የቅዕስ ዓይታ መገዢር መሠረት አድርጉ፡ “ዘመና፡ እውነትችና እውራክል ለገኘነው፡ ለእኔ፡ ለአትጥቃያ ለቻቻ ገዢችን መገኘነን፡ በገዛዎና በይሩ ተሳወቁ በንድ፡ እንዳሁበያቱ ቅል፡ እንዲህ ተገልጻ መጣሁ” ለማለት መገኘነን እንዲታስተውለት ያስፈልጋል፡

የሆነዎና አስተዳደግም ለለት፡ “ወእዝ ሰሙን፡ በዓለ ቁጥሩ፡ ቁርቡ እርዳካሬ፡ ለአምሳካ ዓይቷ፡ ገዢ የጊዜ ከዚት፡ መሸሪያ ቅዱ፡ ሆኖ እግዥአብከር፡ ወተቀበልዎ፡ ስጋቢት በዘመና፡ እወጣ ለቀልት፡ እንዙ ይጠለ፡ “ሆሣዎና በእርምጃ!” ተቆና ዕወል፤ በእ ሆኖ እየፈለጋለም፡ በትኩሙስትና መብቱት፤ ይህጻጻው፡ ተይለ፡ መሠልጣና፡” ማለትም፡ “የእውነት እምሳካ እየሰለ ከርስቶስ፡ የፋይ ቁጥሩ በዓል በሚከበርባት ስምንት ቅዱም፡ የእግዥአብከር አገር ወደገኘችው፡ ‘የጊዜ ከዚት’ ወደምትባለው፡ የወይሶ አና ተሸሱ ቁልቻለት ማይ በደረሰ ገዢ፡ ዓቀ መሠሙርቱ፡ ወደፊርሻ ቁርቡ፤ በዚ ስጋቢት ተሳሳቀችና አዋጅትም ተቀበለት፤ እናርስዎ፡ የከንባበር ነጥጣ ይዘውና ሆሣዎና ሆሣዎና በእርምጃ!” እያለ፡ እጀበውት፡ ተይልንና ሥልጣንን የሚስቀዱው እርሻ፡ በእሱም ወርሱን ማይ ተቀምጧ፡ በታሳቁ ይሰታ፡ ወደፊርፈሰለም ከተማ ግዢ፡” በሚለው የሂዳዊ መገዢር ቅዱው፡ ማንጻቱ፡ በፍክም ተመስጻና አንቃዱድም (ፈጥሪን በማስበብ) ዓምቀ የድራል፡፡

በላይ፡ የቀርባን ሥርዓት ቁጥሮ ከመጀመሩ በፈት፡ ማንጻቻውያት መዘዴራን፡ “ሆሣዎና በእርምጃ!” እየተባለ፡ በፊልት ሆሣዎና፡ ወደፊርፈሰለም የገባው፡ እማናዊው እየሰለ ከርስቶስ፡ ይህ ነው!” በማለት፡ መሥዋዕቱን፡ ከበተ ለቴዎም ይዘው የሚመጠትን፡ ቁጥሮን ከህናት እጀበው፡ ተላለም፡ በአንድነት፡ በበተ ከርስቶስ የምስራብ ዓይቻ አንገር ይቆማለ፡

በመረቤታው መሸጻት፡ ማንጻቻውያቱ፡ “ሂለ ሌሎች! ሂለ ሌሎች! ባሩ ወሰት ሆኖ! መወዳከወሙ፡ ተረከበ ዕወል አድጋ እውራይ ብሸራይ ተቀብዱው፡ ወአምጽናወ ሌተ፡” ዓገባም፡ “ሂለ ሌሎች! አላሽቁ እየሰለ እየፈሰለም፡ ዓይቻ ለሆነ፤ ወይበለ፤ ወንበ ተአምሮ ዓይቻ፤ ነው ገዢዎች፤ በጽሁፍ በርሃንዎ፤ የም ስላምዎ፤ ተፈራወስ በአሁበዎ፤ ይተናሱና ወሳኑትዎ፤ የም ስላምዎ፤ ስላምዎ፤ የም፤ ስላምዎ፤” ማለትም፡ “ለሀልውናሁ፡ ጥንት፤ ዓይቻ ለሌለሁ፡ ለእኔ፤ ምስናና ይጠባል፤ ወደከተማ ግዢ፤ ስትጊዜው፡ የታወረ የእሱም ወርሱን ተግናቸው፤ ፈጥታቸው፤ እምጠልቻ፤”

“ይታቻን እየሰለ፡ እየፈሰለም ለይፈሰ ሲቁረብ፡ ከተማይረቻን አይቶ፤ ዓይቻ፤ ሆሣዎና፤ አውቀሻ በተቀበይው፡ ገዢዎች፤ ይከውልሽ፤ በርሃንዎ፤ መጠልሽ፤ ስላምዎ፤ ባሩ ነው፤ በአሁበዎ፤ ይለ ይበልሽ፤ መተቻቻ ይፈሩ፤ ስላምዎ፤ ባሩ ነው፤ አዋን፤ ባሩ፤ የቦላምዎ፤ ቅን ነው፤” የሚለውን መገዢር፡ እየተቀበበለ የዘመና፡

ከዚህ በኋላ፣ የበት ክርስቲያን የምስራብ ደቂና እንደተዘዋ፡ ካወጣ፡ ፍራ ለማኑናው ደረሰኗ፡ በመለበ ወርቅ የጥረውን፡ የሙሉዋዕቱን ጉባኤት አከዣቸ፡ በረሰ ሌይ እንደተሽከመ፡ ማረጋገዱ ደቂናዎም፡ የቀርባንን የወደን ውዴ እንደየሁ፡ በመከከል ውዴ፡ “እርግዥ መሬታት መከንናት! እርግዥ መሬታት መከንናት! እርግዥ መሬታት መከንናት!”

ማለትም፡ “እናንተ መከንናት! ደቂናቸን ክፈፅ!” የሚለውን ቁል፡ ከመዝሙር-ቱ መቅድ፡ በፊላ ነማ፡ ለይ ገዢያት ያስማግለ፡

ዋናው ቁልሽ ክህንም፡ ከመቅረብ ወሰተ ኮኖ፡ “መኑ ወሻቱ በንቱ፡ ጉንሬ ስብአት፣ መኑ ወሻቱ በንቱ፡ ጉንሬ ስብአት፣ መኑ ወሻቱ በንቱ፡ ጉንሬ ስብአት!”

ማለትም፡ “ክብር የሚገኘው፡ ይህ ጉንሬ፡ ማኑው?” እያለ በመጠየቁ፡ ከዚያው፡ ከመዝሙር-ቱ የሚጠቀሰውን ቁል፡ በፊላ ነማ፡ ለይ ገዢያት እየቦማ ይመለስለታል፡

በይናው ገዢ፡ ደረሰኗ፡ በዘያው የዘመኑ ስልት፡ “እግዥአብዕር፡ እምዲከ የቻሳን፡ ወሻቱ፡ በንቱ፡ ጉንሬ ስብአት!”

ማለትም፡ “ክብር የሚገኘው፡ ይህ ጉንሬ፡ የቻሳን እምዲከ፡ እግዥአብዕር ነው!” የሚለውን ቁል፡ ለይ ገዢያት በማስማት፡ የጠቅናን ይሰጠዋል፡

በመጨረሻ፡ ክህት፡ በልዩ የወረብ ነማ፡ “ይባክ ጉንሬ ስብአት! ይባክ እምዲከ የሚከለት!” ማለትም፡ “የሞስናው ጉንሬ፡ ይግባኩ! የሞስናቱ እምዲከ፡ ይግባኩ!” እያለ፡ የበት ክርስቲያንን ደቂና ይከፍተዋል፡ በዚህ ገዢ፡ ቁልጠኛነም፡ መዘምሏትም፡ ክህናቱም፡ ሙካበም ንዑስ፡ የአየሁና ክርስቶስ የድንገል ማርጋም የሚስለ የኝነውን መሥዋዕቱንና ቁርባንን እንዳደቡ፡ በንብረት፡ ይህንና ነማ፡ እየሰሙ፡ ወደበተ ክርስቲያን ወሰተ ይከለዋል፡ ከመቅረብ በር ሲያጠናው፡ ቁልጠኛ፡ ወረቅዱት ቁልጠኛ፡ ይገባለ፡ መዘምሏትም፡ ወደቆኔ ማገለታቸው ይመለሳል፡

የሥርዓት ቁልጠው ዘለው አልፎ፡ ወደፍራ ቁልጠው ከመግባታቸው በፈት፡ ለበዓለ ከተመደበት፡ ከለዚስ ከጽነት መልካከታት መንብበት በፊሳና ከምሥራታዊ (ከወንኤሌ) የአዋጅ ቁል ጉባኤ አስቀድሞ፡ ከበረለ ከጽነት መዝሙር-ቱ መከከል ተጠቅድ የሚዘመረውን የሚበት፡ “በራከ ከይመጽእ፡ በዚመ እግዥአብዕር፤ ባረከናከመ፡ እምበተ እግዥአብዕር፤ እግዥአብዕር እግዥ፤ አስተርክሮ ለኩ፡”

ማለትም፡ “በእግዥአብዕር ሲም የሚመጣ፡ ባረከ ነው፤ በእግዥአብዕር በት ንናን፡ መረጃናቸው፤ ቤታ እግዥአብዕር፤ ለእና ተገለጠ፡፡” የሚለው ነው፡፡

(መሆ. ገዢ፡ ም-ገዢ፡ ይም፡ ምም፡ ምድ፡ ምድ፡ ም፡ ምና፡ ተም፡ ተም፡ ይም፡ ይም-ምም፡ ማቴ-ምም፡ ይም-ምም፡ ማጋ-ም፡ ም-ም፡ ይ-ም፡ ለ-ም፡ ም-ም፡ ይ-ም-ም፡ የ-ም፡ ተ-ም፡ ይ-ም-ም፡)

ምንበብ:-

ዕብ. የዕብ. ታደ. ቅ. ይ-ቻ፡
ዶና. እጥ. የዕብ. ታደ. ቅ. ይ-ቻ፡
አዋ. የዕብ. ታደ. ቅ. ይ-ቻ፡

ምስጠት:-

ሙዝ. ይ-ቻ፡ ቅ. ይ-ቻ፡

በተከለ ስይመችኝ፡ በሰው እግዢዢብር፡
ባረከናከሱ፡ እምበታ እግዢዢብር፡
እግዢዢብር እግዢዢ፡ እስተርአየ ሌኑ፡

በእግዢዢብር ሰም የሚመጣ፡ በተከለ ነው፡
ከእግዢዢብር ቤት መረጃናቸው፡
ቤት እግዢዢብር፡ ለእና ተገለጠ፡

ወንጀል:-

ማቻ. የዕብ. ታደ. ቅ. ይ-ቻ፡

የሳምንቱ ተጨማሪ የንበብ

በዚህ ክፍል የተመቀበለንና በቀን መቀመሪያው ማረጋገጫ የተመለከተን፡
የምንበብ የቅርቡ የምስጠት የዕብ ታደ. ቅ. ይ-ቻ፡

+ + +